

አይንቲነ ካህናት አገልጋዮች እና መላው የቤተክርስቲያኑ ልጆች ምእመናን

የጠሉት ይወርሳል የፈሩት ይደርሳል ሆነና መሸናገፍ የሌለው ውጤት እኩል ለኩል ነው እኩል ለኩል ደግሞ ውድቅት ሆነ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢ.ተ.ቤ ልጆችን ሁሉ ያሳዘነና ይሳፈረ ሆነ

እኔ ከሁለት አመት በላይ ስከታተለው ሀሳቤን በጽሁፍ ባልገልጽም ከምእመኑም ከካህናቱም ጋር ተነጋግራለሁ ስጋቱንም ለመግለጽ ሞክሪአለሁ መቼም ዘርፈ ብዙ ችግሮች ሆነን ችግርና መከራን እንግልትና ስቃይን እየለመድነው መጣን መሰለኝ ግማሽቻችንም ዝምታን መርጠን ተቀመጥን የተቀረነውም ወዲህና ወዲያ እያልን ችግረን አባቦች ሆነናል ያለመታደል ሆነና የቀረነውም ጉድ ጉድ እንላለን የተቀረውም ይባባሉ ይላል ቀደም ሲል አባቶቻችን ችግር ሲገጥማቸው ከአንደኛ ከሁለቱ በላይ አይወያዩበትም ወድያው ውደግዚአብሄር ነው አቤቱታቸው መልስም ያገኙ ነበር የጸሎት ህይወት ይረዱ ነበርና ዛሬ ህዝባችን መከራ ላይ ነው ገዳማቶቻችን እየተቃጠሉ እይታረሱ አባቶች እየተሰደዱ ቤተክርስቲያን ስለነዚህ አደጋዎች ሁሉ የጸም አዋጅ የጸሎት አዋጅ ቀርቶ በመወያየት በመነጋገር ችግር ለመፍታት ሆነ መቼም መነጋገርና መወያየት ባይጠላም መጠን ገደብ የሌለው መነጋገር እና መወያየት በመንፈሳዊ ቤት ውጤት አያመጣም ዋልድባ ገዳም ከመታረሱ በፊት አንድ በግብጽ በረሀ ላይ የሚኖሩ አባት አባ ገበሬ መስቀል ዋልድባ የሚታረሱበት ዘመን ይመጣል በማለት ከ12 አመት በፊት ይናገሩ ነበር ቤተክርስቲያንም ልጆቹም ስምተው ያን ዘመን በጉጉት ሲጠብቁ ዘመኑ ቀረበና አዩት ደግ ዘመን ሳይሆን ከፋ ዘመን ለማየት የምንጉጉዋ ትውልድ ሆንን የደርግ ዘመን መውደቁና ወያኔ ወደ አዲስ አበባ ሲገባ ባህታውያን ህዝቡን ያስጠነቅቁ ነበር እሳት ከሰማይ ይወርዳል ጸልዩ እያሉ ህዝብ ሰብሰበው ሲያስተምሩ እሳት ይወርዳል ሲባል እንቁላል ጠብሰን እንበላበታለን የሚል ጥፋት እስኪደርሰበት የማያምን ትውልድ ተፈጠረ በርምጃችንም በሰራችንም ደርሰን ካላየነው የውደፊት ወጤታችንንም ማውቀ ባለመቻላችን ሆልጌይ መውደቅ ሆነ እስቲ ከውድቀትም ብንማር ጥሩ ነው የሁለት አመት የሰብሰባ ውጤት አራት ኪሎ የተቀመጠውን ሰይጣን ስንፈራ እርሱ የደም ግብር የሚያቀርብላቸውን መናፍስት ሳንረዳ ቀርተን ዛሬ እዚህ ላይ ደረሰን መጽሀፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕ ቁ7 ትእዛዜን እና ሰራቱን ባትጠብቁ ከሰጠሁት ምድር አጠፋችሁታል ለሰሜም የቀደሰኩትን ይህንን ቤት ከፊቱ እጥለዋለሁ በአህዛብም ሁሉ መካከል ምሳሌና ተረት ትሆናላችሁ እያለ እስራኤላውያንን ወቀሰ እኛም አሁን ዛሬ በዚህ 20 አመት ከሰሜን በመጡ አጥፊዎች አለት አለት ሀገር እያጣን ሀብት እያጣን በአህዛቦች ሁሉ ፊት ተረትና ምሳሌ ሆንን አቤቱ እኛ ደክመናልና ስለኛ ብለህ ሳይሆን ስለነዛ ደጋግ አባቶቻችን ብለህ አንተ በመሆኑላችን ግባ።

አሁንም በመሃከል የገባውን እርኩስ መንፈስ ለማስወገድ የእልህ ጉዞ የምትገዛዎቹ ሆሎ ቆም ብላችሁ አብራችሁ ተባብራችሁ ይህን ህንጻ የገዛችሁበትን ያን አረዥም የፍቀር አመታት ተመልከቱ የዛሬውን ሳይሆን የትናንቱን መቀራረብ አይታችሁ ለመራራቅ ሳይሆን ለመቀራረብ መፍጠን ተገቢ ነው ለዝች ቤተክርስቲያን ማንም ባለቤት ማንም ባይተዋር የለም አገልጋዮችም ምእመኑም ባለቤት ነው ሁሉም ዋጋ ከፍሎአል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሙስሊሙም ጁሹም ኢትዮጵያዊው ሁሉ ባለቤት ነው የሚበጀው አንዳችሁ ለአንዳችሁ ዝቅ ማለት ትልቅነት ነው መቼም ግዢዎቻችን መልካም ባህላችንን አጥፍተው መጥፎ ባህል አላምደውን ጠቡ ሌላ ክሱ ሌላ ስም መጠፋፋቱም ቤተክርስቲያንን ሀገርን ይጎዳል ትውልድም ያጠፋል ስለዚህ እግዚአብሄርና ሰው የሚገናኙበት በአመት አንደኛ በጉጉት የሚጠበቅ ትልቅ ጸም በመሆኑ እስከወዲያኛው እንዳይሌድ በመጀመሪያ እረቀ ሰላም ይውረድ በመቀጠልም በሁለታችሁም መካከል ያልነበረ ሁለታችሁም የምትመርጡት ነገሩን በጥምና ሊያስረዳ የሚችል ስዎች እንደያነጋግሩዋችሁ ማመቻቸት ቤተክርስቲያኑ ተከፍታ ስራዋን እንደቀድሞ ታካሂድ ዘንድ ሁለታችሁም ስትነጋገሩ የቆያችሁ በግዚአብሄር ስም በፍቅር የምትነጋገሩበትን መንገድ አመቻቹ ለዚህም የቤቱ ባለቤት ቀድሶት ድንግል ማሪያም ትርጉሞችሁ

- እግዚአብሄር አምላካችን ሆይ በደላችን በዝቅልና እባክህ ይቅርታህን አውርድልን
- የአንድ ቤተሰብ ልጆች ተለያይተን ሁለት አስርት አመታት ሆነን እረግጠው የያዙንን
- የጥፋት ህይወት አስወግደህ በፍቅር በመተሳሰብ የምንኖርባትን ምድር መልስልን

